

8ኛ ሆሣዕና

8ኛውና የመጨረሻው እሁድ "ሆሣዕና" ይባላል። ሆሣዕና ማለት አቤቱ አሁን አድን ማለት ነው። ሆሣዕናን የምናስበው ከኒቆዲሞስ ሳምንት ውስጥ ከዕለተ ዕለቱ ጀምሮ ነው።

ሆሣዕና እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የበዓላት ድንጋጌ የጌታችን ዘጠኝ ዓበይት በዓላት ከሚባሉት አንዱና ዋነኛው ነው። ይንንም በዓል ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ ሥርዓት አምልኮ ታከብረዋለች።

ጌታችን አምላካችን እና መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሐዲስና ኪዳን መሥዋዕት አድርጎ በቀራንዮ ለመሰጠትና የመጣበትን የማዳን ሥራ ለመፈፀም የተወሰኑ ቀናት እንደቀሩት ለፋሲካ በዓል ደቀ መዛሙርቱን አስከትሎ ወደ ኢየሩሳሌም ቀረበ። ደብረዘይት አጠገብ ከምትገኘው ቤቴ ፋጌ ከምትባለው የተመሳቀለ መንገድ ሲደርስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ሂዳና የታሠረች አህያ ከውርንጭላዋ (ከልጅዋ) ጋር ታገኛላችሁና ፈትታችሁ አምጡልኝ። ማንም ለምን ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ፤ እነሱም ይሰጣችኋል ብሎ አዘዘቸው። ደቀ መዛሙርቱም እንደታዘዙት አደረጉ። በአህያይቱ ላይም ልብሳቸውን አነጠፉለት፤ በእርሷ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ከሕዝቡ ብዙዎቹ አዕሩግ እና ሕፃናት ከፊት ከኋላ፣ ከቀኝ ከግራ በመሆን ግማሾቹ ልብሳቸውን በማንጠፍ፣ ግማሾቹ ደግሞ የዘንባባ ዝንጣፊ (ፀበርት) በመያዝ "ሆሣዕና ለዳዊት ልጅ፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፤ ሆሣዕና በእርያም"። እያሉ የምሥጋና ድምፅ በማሰማት እያመሰገኑ ሲቀበሉት ከደስታቸውና ከጩኸታቸው ብዛት የተነሣ ከተማዋ ተናወጠች፤ ሕዝቡን በወግ ተብትበው የሚገዙት እና ለግብዝነታቸው መድኃኒት ያልተገኘለት ሊቃነ ካህናትና ፀሐፍት የከተማዋን መናወጥ፣ የዕውርቸና የሐንካሶቹ ጤንነት ማግኘት፣ የሕፃናቱ የምሥጋና ጩኸት ስላስጨነቃቸው በቁጣ ሕፃናቱ ምሥጋናቸውን እንዲያቆሙ እንዲያዝ ቢጠይቁት

1ኛ የተነገረው ትንቢት ሊፈፀም የግድ መሆኑን (መዝ 8፥2)

2ኛ ቀኑ የምሥጋና ቀን ነውና በአርአያውና በአምሳያው የተፈጠረው ሰው እንዳያመሰግን ቢከለከሉት ድንጋዮች አፍ አውጥተው የሚያመሰግኑ መሆናቸውን አረጋግጦ ሲነግራቸው ይህም በውስጡ ለምሥጋና ተየፈጠሩት ሰውና መላእክት ከመፈጠራቸው በፊት እግዚአብሔር በባህርዩ ምሥጉን በመሆኑ ምሥጋናው የተቋረጠበት ጊዜ እንዳልነበረ ሁሉ ወደፊትም የእግዚአብሔርን ምሥጋና ማንም ለማስቆም የማይችል መሆኑን መናገሩ ነው። (ማቴ 21፥1-17 ፣ ሉቃ 19፥29-40 ፣ ማር 11፥1-10 ፣ ዮሐ 12፥12-20) አዎ። የእግዚአብሔር ምሥጋና የማይቋረጥ ለመሆኑ ከድንጋይ የበለጠ ምን ዓይነት ምሥክርና ማስረጃ ሊያስፈልግ ይችላል?

የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምዕመናን

እንዳለመታደል ሆኖ የሐሰት አባት ዲያቢሎስ ሊቃነ ካህናቱን እና ፀሐፍቱን አይነ ሕሊናቸውን ጨፍኖ መሣሪያ ስለ አደረጋቸው አልተጠቀሙበትም እንጂ የሆሣዕና ዕለት ሲፈጸም የተመለከቱት ምሥጋና በተለያዩ ዘመን የተነሱ ነቢያት እንደ አንድ ልብ አሳቢ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነው በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተናገሩትን ዘወትር በሚያነቡትና በሚያስተምሩበት የሕግና የነቢያት መጻሕፍትን ያውቁታል። ነገር ግን ጌታችን የሚናገራቸው ቃላት እና የሚሠራቸው ተአምራት ከእነሱ የግብዝነት ባህርይ ጋር ሊሄድ ስላልቻለ መቀበል አልፈለጉም። መፍትሄ ይሆናል ብለው የገምቱትና የተስማሙበት ጌታችንን ከሕዝቡ ለመለየት ፓለቲካን ተጠቅመው ከገዥዎች ጋር በማጋጨት በሞት እንዲወገድ ማድረግ ነበር። ያሰቡትን ቢፈጽሙም ከላይ የመጣውን ቀብሮ የሚያስቀር ሥልጣን የላቸውምና እንደተናገረ ተነሣ።

በሆሣዕና የተፈጸሙት ድርጊቶች ሁሉም በተለያዩ ዘመን በተነሱ ነቢያት የተናገረው የትንቢት ቃል መፈጸማቸውን የሚያመለክቱ ናቸው።

ከነቢያትም መካከል ቅዱስ ዳዊት "አቤቱ እባክህን አድን፤ አቤቱ እባክህን አቅና፤ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው። (መዝ 117፥25) እና ከሕግናት እና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምሥጋናን አዘጋጀህ" (መዝ 8፥2) ብሎ የተናገረው ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች መካከል አንዱን ልኮ በእግዚአብሔር ፈቃድ በአስራኤል ሕዝብ ላይ እንዲነግሥ ያደረገው ኢዩ በተላከው ነቢይ ከተቀባ በኋላ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች የነቢያትን ደም ከኤልዛቤል ልጅ የሚበቀልበት መሣሪያ ሆኖ እንደተመረጠ በነቢይ የተናገረውን ለሠራዊት አለቆች ጓደኞቹ ሲነግራቸው ፈጥነው ልብሳቸውን ከእግሩ በታች እንዳነጠፉና ቀንደ መለከት እየነፉ እንደተቀበሉት በ2ኛ ነገሥት 9፥13 ላይ እናነባለን።

ይህም ልብስ መነጠፍ እና የቀንደ መለከት ድምፅ መሰማት ለጊዜው ለኢዩ ይሁን እንጂ ፍፃሜው በዕለተ ሆሣዕና ልብስ ለተነጠፈለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

እግዚአብሔር ያስተውላል የሚል ትርጉም ያለው ዘካርያስ “አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፤ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ እንሆን ንጉሥሺ ጻድቅና አዳኝ ነው፤ ትሁትም ሆኖ በአህያም በአህያይቱ ግልገል በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጦ ይመጣል”። (ዘካ 9፡9) በማለት የተናገረው የተፈጸመው በዕለተ ሆሣዕና ነው።

ዘካርያስ “እንሆን ንጉሥሺ ትሁት ሆኖ በአህያይቱም ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል” ብሎ እንደተናገረ ባለጠግነት የባህርዩ ሲሆን፤ በዓለም ያሉ ድሆችን ባለጠጋ፣ ባለጠገኝን ድሆች የማድረግ ሥልጣን ያለው እግዚአብሔር ወልድ መጀመሪያም ሲወለድ በከብቶች ግርግም ተወልዶ ትሁትነትን እንደገለፀ ሁሉ አሁንም ነቢያት “እንሆን ንጉሥሺ” በማለት የዘመኑ ነገሥታት የከብር መጓጓዣ የነበሩት ፈረሶችና ሠረገላዎች ሊቀርቡለት የሚገባ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም የሚያንሱት የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ ንጉሠ ሰማይት ወምድር መሆኑን እየተናገሩ እርሱ ግን በልደቱ ጊዜ በበረት የጀመረውን ትህትና ፍጹም መሆኑን ለማረጋገጥ ሰረገላውን ከኤፍሬም፣ ፈረሱን ከኢየሩሳሌም አጥፍቶ ከሃብታምም ሆነ ከደሃ ቤት በማትጠፋው፣ ለሁሉም አገልግሎት በምትሰጠው፣ ከብሯ እንደ አገልግሎቷ ሳይሆን ከሁሉም እንሥሳት ተልይታ በተናቀችው በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ።

ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ “ግሩም ውእቱ ዘአይደፈር በንቤነስ ትሁት” የማይደፈር ግሩም ነው፤ በእኛ ዘንድ ግን ትሁት ነው ሲል የተናገረው።

ውሉደ እግዚአብሔር ምዕመናን

በታሪኩ ሙሉ ሃሳብ መግቢያ ላይ ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈው የጌታ ቃል እንደሚያስረዳን ማቴ 21፡2 ወይቤሎሙ ሑሩ ሃገረ ዘቅድሜክሙ። በፊታችሁ ወደሚገኘው መንደር ሂዱ። ወይእቱ ጊዜ ትረክቡ ዕድገተ ዕሥርቶ ምስለ ዕዋላ። ያን ጊዜ አህያ ከውርንጭላዋ ጋር ታስራ ታገኛላችሁ። ፍትሕን ወአምጽዕዎን ሊቶ። ፊትታችሁ አምጡልኝ አለ።

ይህም የሚያመልክተው አህያቹ ታሥረው ነበር። እንዲፈቱና እንዲመጡ አዘዘ። ሰው ሁሉ ከማዕረረ ኃጢአት የሚፈታበትን ቀን ዕለተ አርብ ደርሳለች ለማለት ነው።

እንዲሁም ሐዋርያት እንዲፈቱ እና እንዲያመጡ መላካቸው ከእንግዲህ ወዲህ እኔ በሰጠኋቸው ሥልጣን ሰውን ሁሉ ከማዕረረ ኃጢአት እየፈታችሁ ወደ እኔ ታቀርባላችሁ ሲል ነው።

ሠረገላውን እና ፈረሱን አጥፍቶ በአህያ ላይ መቀመጡ ከላይ እንደገልጽነው የትሁትና አምላክ መሆኑን ከማስተማሩም በላይ ልዑል ቃል ኢሳይያስ “ላልጠየቁኝ ተገለጥሁ፣ ላልፈለጉኝም ተገኘሁ፤ በስሜም ያልተጠራውን ሕዝብ እነሆኝ፤ እነሆኝ አልሁት”። (ኢሳ 65፡1) ብሎ እንደተናገረ በአህያ ላይ የተቀመጠ ሮጦም አያመልጥም፤ አሳዶም አይዝም። እንደዚሁ ለሚፈልጉኝ አልታጣም፤ ላልፈለጉኝ ግን አልገኝም ሲል ነው።

በአህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ለተቀመጠበት አህያ ሳይቀር ልብሳቸውን አነጠፉላት፣ ቅጠል ጎዙገዙላት። እንኳን አንተ የተቀመጥክባት አህያ ሳትቀር ከብር ይገባታል ሲሉ ነው።

አዎ ክርስቶስ ያረፈበት ሁሉ ከብር ይገባዋል። ታዲያ አለማስተዋል ነው እንጅ ማስተዋል ሲኖር ከደብረ ዘይት እስከ ቤቱ መቅደስ 75 ሜትር አጭር ርቀት ብቻ በላይዋ ላይ ተቀምጦ የተጓዘባት አህያ ይህንን ያህል ከብር ስታገኝ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀኗ ተሸክማ ከስደት እስከ ሞት ድረስ የደረሰበትን መከራ አብራ የተካፈለች እናቱ ድንግል ማርያምም የቱን ያህል ትከበር?

ምዕመናን አስተውሎ አህያዋ እግዚአብሔር የሚያድርባቸው የትሁታን እና የቅዱሳን ሰዎች ምሳሌ ናት። እርሷ በሰው ዘንድ የተናቀች እንደ ሆነች ሁሉ ቅዱሳንም በሰው ዘንድ ራሳቸውን ዘቅ አድርገው ይኖራሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አክብሯቸዋል። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያዋ መልእክቱ ም. 5 ጭ. 5 ላይ ስለ ትሁታን ሲናገር “ሁላችሁም እርስ በእርሳችሁ እየተዋደዳችሁ ትህትናን እንደ ልብስ ታጠቁ፤ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና፤ ለትሁታን ግን ፀጋን ይሰጣል። እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ” ሲል ነበር የተናገረው።

እመቤታችንም “ገዥዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል፤ ትሁታንንም ከፍ አድርጓል ብላለች”። (ሉቃ 1፡52) ስለዚህ እግዚአብሔር ያከብራቸው ቅዱሳን ከተቀመጠባት አህያ በላይ የከበሩ መሆናቸውን እና ፀጋ እግዚአብሔርን የተጎናፀፉ መሆናቸውን ካረጋገጥን ከቅዱሳን በላይ ፀጋ የተመላሸ ተብላ በመልአኩ አንደበት ለተመሰገነችው ድንግል ማርያም ከብር አለመስጠት እጅግ ከማሳዘኑም በላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ሃሳብ በምን መልስ ተገንዝበውት ነው የሚል ጥያቄን በአእምሮአችን እንዲመላለስ ያደርጋል።

ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ካልመራና ካላገዘ የቱንም ያህል ማስረጃ ቢደረደር “አውቆ የተኛን ቢጠፋት.....” እንደተባለው በየትኛውም መንገድ መቀበል አይፈልጉም።

የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆችና ምዕመናን

እንግዲህ የሆሳዕና በዓል ከበረከቱም ባሻገር ክፉና ደጉን፣ ጽድቅና ኃጢአቱን እውነትና ሐሰቱን ለይተው የሚያውቁ ሰዎች ባያመስግኑት ክፉና ደጉን. ጽድቅና ኃጢአቱን፣ እውነትና ሐሰቱን ለይተው የማያውቁ ሕፃናት እንዲያመስግኑ ማድረጉን፣ እንዲሁም እግዚአብሔር እንዲመሰገን የማይፈልጉ ክፍሎችን ሰይጣን ቢፈጥር እንኳን ምስጋና የባህርዩ የሆነ አምላክ ምስጋናው የማይቋረጥ ስለሆነ ድንጋዮች የሚያመሰግኑ መሆናቸውን ማለትም ድንጋዮች እንዲያመስግኑ የማድረግ ስልጣን ያለው መሆኑን ተምረንበታል።

ስለዚህ ባናመስግነው እኛ ከሚቀርብን በስተቀር የእግዚአብሔር ምስጋና የማይቋረጥ መሆኑን ተረድተን “ቅዱስ ዳዊት” እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እባርከዋለሁ። ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው። (መዝ 33፣) እንዳለ ዘወትር ሳናቋርጥ ስሙን እንጥራ

በዓሉን የበረከት ያድርግልን

አሜን!!!